

# በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሰራ ሰዓትዎ ቀንሷል፤ ታምመዋል ወይም ስራ አጥ ሆነዋል?

በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ የዋሽንግተን ነዋሪዎች በኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ወረርሽኝ ምክንያት የሰራ ሰዓታቸው ቀንሷል፤ ታምመዋል ወይም ስራ አጥ ሆነዋል። በዚህ አስቸጋሪ ወቅት ለእርስዎና ለቤተሰብዎ የሚሰጥ ድጋፍ አለ። ለእርስዎ የሚሆኑ የግዛት መርገግ ግብሮች ካሉ ለማወቅ ይህን የጥቅማ ጥቅሞች ግራፊክ ይመልከቱ።

## ❓ የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ ነኝ?

ቫይረሱ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ በግዛትና በፌዴራል ደረጃ በተደረጉ ለውጦች ምክንያት መስፈርቱን ማሟላት አሁን ይባልዎታል ሆኗል። ለተጨማሪ በርካታ ሰዎች ዝግጁ የሆኑ ተጨማሪ ጥቅማ ጥቅሞች ያሉ ሲሆን፣ የትርፍ ሰዓት ስራተኞች፣ በግል ስራቸው የሚተዳደሩ ሰዎች ወይም የግል ኮንትራክተሮች ወይም የሰራ ሰዓታቸው የቀነሰባቸው ወይም የታመሙ ሰዎችም በዚህ ውስጥ ይካተታሉ። ይህን ዝርዝር በማጣራት ብቁ መሆን አለመሆንዎትን ይወቁ።

## ❓ ምን ያህል ገንዘብ ላገኝ እችላለሁ?

ይላይ ያለፈ፣ እርስዎም እስከሚያመለክቱ ድረስ በእርግጠኝነት ማወቅ አይችሉም። የፌዴራል መንግስት CARES Act ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት ብቁ ለሆነ ማንኛውም ሰው (በስልጠና ፕሮግራም ውስጥ ካሉት በስተቀር) በሳምንት \$600 ተጨማሪ ክፍያ ይፈቅዳል።

## ❓ ድጋፍ ማግኘት የምችለው መቼ ነው?

የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅም ፍላጎት ከመቼውም ጊዜ በላይ የጨመረ ሲሆን፣ በ Washington Employment Security Department (የዋሽንግተን የሰራ ዋስትና መምሪያ) ውስጥ ያለው ቡድንም የእርስዎን ጥያቄ ምላሽ መስጫ ጊዜ ለማፋጠን ጠንክሮ እየሰራ ነው። በጣም ወሳኙ ዜና ይህ ነው። ብቁ ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ ሊከፈልዎት የሚገባውን ክፍያ ወደኋላ ሄዶ በሙሉ ያገኛሉ። ይህ ማለት፣ ከመምሪያው ጋር ግንኙነት ለማድረግ ባለመቻልዎ ምክንያት ሳያመለክቱ ቀርተው ከሆነ፣ ውዝፍ ክፍያዎችንም ያገኛሉ ማለት ነው።



**COVID-19 ያለበትን የቤተሰብ አባል ለመንከባከብ ስራ ባቆም ወይም ልጆቼ ከትቤት ውጭ ከሆኑና የልጆቼ ተንከባካቢ ከሌላኝስ?**

በ COVID-19 ወረርሽኝ ወቅት በርካታ የሆኑ ጥቅማ ጥቅሞች የሚቀርቡ በመሆናቸው፣ በርካታ ሁኔታዎች ለጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ያደርጉዎታል። ከምሳሌዎች መካከል፡

- የልጆቻቸው ትቤት በመዘጋቱ ምክንያት ልጆቻቸውን ለመንከባከብ ቤት ውስጥ መቆየት ይኖርብዎታል።
- አሰሪዎ ድርጅቱን ሲዘጋጅ ከቤት ሆነው ስራዎን መስራት ካልቻሉ።
- “ከቤትዎ አይውጡ፣ ጤንነትዎን ይጠብቁ” በሚለው ትእዛዝ ምክንያት ወደ ስራ በታዎ ለመሄድ ካልቻሉና ስራውን በስልክ አማካይነት መስራት አማራጭ ካልሆነ።
- በ COVID-19 ተጽእኖዎች ምክንያት የስራ ሰዓትዎ እንዲቀንስ ከተደረገ።
- ብዙ ጊዜ ለስራ አጥነት ብቁ ያልሆኑ የትርፍ ሰዓት ስራተኛ ከሆኑ።
- በግል ስራዎ የሚተዳደሩ ወይም የግል ኮንትራክተር ከሆኑ።



**የግል ስራዬን የምስራ በመሆኑ ከዚህ በፊት ብቁ አልነበርኩም። አሁን ምን ማድረግ አለብኝ?**

በግል ስራቸው የሚተዳደሩ ሰራተኞች፣ ለምሳሌ የግል ኮንትራክተሮች ቫይረሱ ስራቸውን እንዳይሰሩ ካደናቀፋቸው ብቁ ሊሆኑ ይችላሉ።

ከማመልከትዎ በፊት፣ ይህን የማረጋገጫ ዝርዝር ያውርዱ፣ ይህም በማመልከቻው ሒደት ላይ የሚያግዝዎ ሲሆን ማመልከቻዎን ሊያዘገዩ የሚችሉ የተለመዱ ስህተቶችንም እንዳይፈጽሙ ይረዳዎታል።



**የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞቼን ባለፈው ዓመት ተጠቅሜያለሁ። አሁንም ድረስ ብቁ ነኝ?**

አዎ፣ አሁንም ድረስ ጥቅማ ጥቅም በሚከፈልበት ዓመት ውስጥ እስከሆኑ ድረስ፣ በድጋሚ ብቁ መሆን ይችላሉ ወይም ቀደም ሲል ያቀረቡት የክፍያ ጥያቄ ለ13 ሳምንት እንዲራዘም ማድረግ ይችላሉ።



**ሰነድ አልባ ሰራተኛ ነኝ። ድጋፍ ለማግኘት ብቁ ነኝ?**

ለስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች ብቁ ለመሆንና የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞችን ለማስፋት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ስራ ለመስራት ፈቃድ ሊኖርዎት ይገባል። ይሁን እንጂ፣ ለግዛቱ Paid Family and Medical Leave (ከክፍያ ጋር የሚሰጥ የቤተሰብና የሕክምና ፈቃድ) ፕሮግራም ብቁ ለመሆን የኢሚግሬሽን ሁኔታ ከግምት ውስጥ አይገባም። ስለዚህ፣ እርስዎ በጠና ከታመሙ ወይም በጠና የታመሙን ሰው እየተንከባከቡ ከሆኑ፣ ይህ ፕሮግራም ሊረዳዎ ይችላል። ተጨማሪ መረጃ ከዚህ ድረ ገጽ ላይ ያግኙ፡ [paidleave.wa.gov](http://paidleave.wa.gov) ወይም [tometiempo.org](http://tometiempo.org)።

ግዛቱ ለኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የመረጃ ምንጮች፣ በዚህ አችጋሪ ወቅት ድጋፍና እገዛ ስለሚገኝበት መንገድ የሚያስረዳ ([coronavirus.wa.gov](https://coronavirus.wa.gov)) የተባለ ድረ ገጽ ከፍቷል። [እነዚህ በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎችም ሊያግዙዎት ይችላሉ።](#)



**ለስራ አጥነት መድሀን ማመልከት የምችለው እንዴት ነው?**

ሁለት ዓይነት የማመልከቻ መንገዶች አሉ። በመስመር/አንላይን ላይ ወይም በስልክ። ድረ ገጹ ([esd.wa.gov](https://esd.wa.gov)) በዴስክቶፕ ወይም ላፕቶፕ ኮምፒዩተር በመጠቀም ለማመልከትና ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት ፈጣኑ መንገድ ነው። ተንቀሳቃሽ ስልክ/ሞባይል መጠቀምም ይችላሉ። ነገር ግን ለማሰስ በመጠኑ ያስቸግራል። በስልክ ለማመልከት፣ በዚህ ቁጥር ይደውሉ። 800-318-6022።

ከማመልከትዎ በፊት፣ [ይህን የማመልከቻ የማረጋገጫ ዝርዝር ያውርዱ።](#)

በአሁኑ ጊዜ የሚመጡት የስልክ ጥሪዎች በጣም ከፍተኛ በመሆናቸው፣ በመደበኛ የስራ ሰዓት መስመሩን ለማግኘት ሊቸገሩ ይችላሉ። ከ 6 p.m. በኋላ እና ከ 7 a.m በፊት ከደወሉ በስልክ ለማመልከት የተሻለ ዕድል ይኖርዎታል። ለማመልከት ከዘገየ፣ ብቁ ከሆኑበት ጊዜ ጀምሮ ሊከፈልዎት የሚገባውን ክፍያ ወደኋላ ሄዶ በሙሉ እንደሚያገኙ ይወቁ።

ለአጠቃላይ ጥያቄዎች፣ በስልክ ቁጥር 833-572-8400 ይደውሉ።



**የማመልከቻ ሒደቱ ምን ያካትታል?**

ሒደቱ ሊያደናግር ይችላል፤ ስለዚህ፣ በድረ ገጹ ላይ የተቀመጠውን መረጃ ማየትና ለመዘጋጀት እንዲረዳዎ የማረጋገጫ ዝርዝሮችና ቪዲዮዎችን በመጠቀም ሒደቱን በጣም ማቅለል ይቻላል። መከተል ያለብዎት በርካታ ሒደቶች አሉ፤ የትርፍ ሰዓት ስራተኛ በመሆንዎ፣ የግል ስራዎን ስለሚሰሩ ወይም የልጆችዎ ትጤት በመዘጋቱ ምክንያት ስራ መስራት ባለመቻልዎ ምክንያት ብዙ ጊዜ ለስራ አጥነት ብቁ ካልሆኑ፣ ለተስፋፋው የስራ አጥነት ጥቅማ ጥቅሞች (የአለም አቀፍ ወረርሽኝ የስራ አጥነት ድጋፍ ወይም PUA ተብሎ ይጠራል) ከማመልከትዎ በፊት በቅድሚያ ለመደበኛው ስራ አጥነት አመልክተው ጥያቄዎ ውድቅ ሊሆን ይገባል።



**እየተካሄዱ ያሉ ለውጦችን በሙሉ እንዴት ማስተናገድ እችላለሁ?**

አዲስ መረጃ በተገኘ ቁጥር ድረ ገጻችንም እንዲዘምን ይደረጋል። ድረ ገጹ [ውስጥእዚህ](#) በመጫን በእንግሊዝኛ ለሚላኩ የኢሜይል ማንቁያዎች መመዝገብም ይችላሉ።

ተጨማሪ መረጃ ከዚህ ድረ ገጽ ያግኙ፡ [esd.wa.gov](https://esd.wa.gov)